



ጁን 18፣ 2018

ውድ የ South ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ሰራተኞች፣ ቤተሰቦች እና ተማሪዎች

ለተማሪዎቻችን፣ ለአስተማሪዎቻችን እና ለ South ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አመራር ለምታደርጉት ቀጣይነት ያለው ድጋፍ እናመሰግናለን።

የ South ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህርት Jennifer Hanson በግለሰብ የጤና ጉዳዮች ምክንያት በ 2018-19 የትምህርት ዓመት ወደ South እንደማይመለሱ ስንገልጽ ልባችን እጅግ እያዘነ ነው። Mrs. Hanson ለ Rebel ቤተሰብ እጅግ ታላቅ መሪ ነበሩ። በሲ አመራር የኮሌጅ ክሬዲት በሚያስገኙ ክፍሎች ያሉ የቀለም ተማሪዎች ቁጥር በ 2016 ከነበረበት 73 በ 2018 ወደ 592 አድጓል፤ እንዲሁም ወደ አራት ዓመት ት/ቤቶች ያለን የምትራኩሌሽን መጠን 67 በመቶ በመሆን በከተማ ውስጥ ሁለተኛውን ደረጃ ይዟል። በ 2018፣ በ National Education Policy Center (ብሔራዊ የትምህርት ፖሊሲ ማክከል) በሀገሪቱ ታሪክ ለስምንት ት/ቤቶች ብቻ የተሰጠውን እንዲሁም በ Washington Post (ዋሺንግተን ፖስት) የቀረበውን School of Opportunity (የዕድል ትምህርት ቤት) በሚል በተሰጠው ማክረግ South ልዩ ክብር አግኝቷል። ለርዕሰ መምህርት Jennifer Hanson እና አራትዎን በ South ላሉ ተማሪዎቻችን እና ሰራተኞቻችን በመስጠቷ ለሷ ያለንን ጥልቅ አድናቆት ለመግለጽ እንፈልጋለን። Mrs. Hansonን የምናጣት ሲሆን መልካም እንዲገጥማት እንመኛለን።

በ 2018-19 የትምህርት ዓመት በ South ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ Mr. Bobby Thomasን የሽግግር ርዕሰ መምህር አድርገን ስናሳውቅ በደስታ ነው። Mr. Thomas ላለፉት ስድስት አመታት የ Summit Academy ርዕሰ መምህር የነበረ ሲሆን በዚህም ከነበሩበት የቀይ ደረጃ ያለው ት/ቤት ወደ አረንጓዴ ደረጃ የመራ ነው። በ Summit ብነበሩት እያንዳንዱ አመቱ ውስጥ፣ በተማሪ እና በወላጅ ግንዛቤ ጥናቶች ላይ ቀጣይነት ባለው ሁኔታ ከ 95% በላይ እርካታ ጠብቆ የቆየ ነው። የትምህርት ቤት መሪ ከመሆኑ በፊት ለልዩ ተማሪ ማህበረሰቦች የጣልቃ ገብ ሆኖ አገልግሏል፤ የተዋሃደ የመስመር ላይ መምህር፣ የተማሪ ካውንስል ድጋፍ ሰጭ፣ የብዝሃነት ክብብ ስፐንሰር፣ የክሮስኮርካሪ ትምህርት አስተማሪ እና የአገር ኳስ አሰልጣኝ ነበር። የ South ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ባለው የተለያየ ዳራ ምክንያት እና በባለቤቱ አማኞቹ የ Rebel የቀድሞ ተማሪዎች በመሆናቸው ምክንያት ለሱ ልዩ የሆነ ቦታ ነው። ከተማሪዎቹ፣ ከቤተሰቦች እና ከሰራተኞች ጋር ባለው ግንኙነት፣ ለሁሉም ተማሪዎቹ ባለው ቁርጠኝነት እና አርካያነት ባለው የትምህርት ቤት አመራር ባህል በደንብ ይታወቃል። የ South ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በጣም በሚቸሉ እጆች ውስጥ ይሆናል!

Denver Public Schools ለ 2019-2020 ቋሚ ርዕሰ መምህር ለመምረጥ በምርጫ ሂደቱ ለመሳተፍ በሚቀጥለው የትምህርት አመት ከ South Collaborative School Committee (ከደቡብ ት/ቤት የትብብር ኮሚቴ) ጋር ይሰራል። ስለ ሂደቱ ተጨማሪ መረጃ እና እንዴት እንደሚሳተፉ የሚገልጹ ተጨማሪ መረጃዎች በጸደይ መጨረሻ ይላካሉ።

Mrs. Hanson እና Mr. Thomas ለ South ተማሪዎቻችን እና ሰራተኞቻችን እንከን አልባ ሽግግር ለማረጋገጥ አብሮ ለመሥራት ቁርጠኞች ናቸው። ከሠራተኞች፣ ከተማሪዎችና ከቤተሰቦች ጋር የሚኖር ቀጣይ ትብብርን በጉጉት እንጠብቃለን፤ እና ቀጣይነት ላለው ድጋፍዎ አስቀድመን እናመሰግናለን። ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት እባክዎ ለ Family & Community Helpline (የቤተሰብ እና ማህበረሰብ የእርዳታ መስመር) በ 720-423-3054 ለመደወል አያመኑ። ከምስጋና ጋር፤

የአርስዎ፣

Suzanne Morris-Sherer
Instructional Superintendent (የትምህርት ዋና ተቆጣጣሪ)
የሁለተኛ ት/ቤት አውታረ መረብ

Amber Elias
Operational Superintendent (የኦፕሬሽን ዋና ተቆጣጣሪ)
የሁለተኛ ት/ቤት አውታረ መረብ